

ሆኖ ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
:ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,  
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:  
Léted világít, mint az égő  
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

A legmagasb menny s aether Uránjai,  
Mellyek körülted rendre keringenek,  
A láthatatlan férgék a te  
Bölcs kezéd remekelt csudái.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét  
A semmiségből, a te szemöldököd  
Ronthat s teremthet száz világot,  
S a nagy idők folyamit kiméri.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Téged dicsőit a Zenith és Nadir.  
A szélveszek bús harca, az égi láng  
Villáma, harmatcsepp, virágszál  
Hirdeti nagy kezéd alkotásit.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!  
Majdan, ha lelkem záraiból kikél,  
S hozzád közel járulhat, akkor  
Ami után eped, ott eléri.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek  
Rendeltetésem pályafutásain,  
A jobb s nemesb lelkeknek útján,  
Merre eröm s inaim vihetnek.

ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል  
.ገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል ለገንጠል

Bizton tekintem mély sirom éjjelét!  
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,  
Mert a te munkád; ott is elszórt  
Csontjaimat kezeid takarják.